

የኢ.ዕ.ዳንኤል የአዲስ መልካከት ውደ ርመት ስምምነት

σων 1147:19;
δημ 7:38; **επων** 9:4:5
3:3 **επων** 10:1:6;
2:1, **πρω** 2:13; **οιδη** 2:
3:4 **οιδη** 116:11;
5:14; **φθι** 3:33;
3:5 **επων** 5:8:1
6:19; **τα** 3:15;
3:6 **ηγιαν** 18:25;
επων 2:16
3:7 **φη** 4:4;
επων 9:19

3:8 **επων** 6:1
3:9 **φη** 1:19:23;
1:17:8:46;
2:1η 6:36:1
οιδη 10:6:6;
οιδη 7:20; **επων** 5:12:
11:32; **φη** 3:22;
5:3:1:3;
3:13 **οιδη** 5:9;
14:0:3
3:14 **οιδη** 10:7;
3:17 **λη** 459:7:8
3:18 **οιδη** 6:1
3:19 **φη** 9:
ηγιαν 63:11; **οιδη** 7:42:
δημ 116:63:
φη 10:34:3;
επων 2:12:1;
3:20 **δημ** 13:39;
επων 4:15:1; **ηγιαν** 16:
3:21 **λη** 464:13;
δημ 23:6:1
δημ 10:4:3;
επων 2:17:19; 9:30:
3:22 **δημ** 33:15;
επων 1:17:4:11;
9:30; **ηγιαν** 10:4:12;
5:2:16; 3:22:28:
φη 3:11
3:23 **φη** 9
3:24 **οιδη** 130:7:
φη 1:14:16; 17:1;
επων 4:16: 5:21;
4:25:3; 6:14:1;
11:5:1; **φη** 2:12:9;
λη 6:1:7:14; 2:8:1;
4:7:14; **φη** 1:30:1;
5:4:5; **φη** 1:14:1;
λη 2:11:6:1
4:16:10; 9:12:1;
3:25 **οιδη** 25:17;
λη 16:10; **οιδη** 5:3;
δημ 14:16:17; 17:30;
20:28; **επων** 5:9;
λη 1:7:17; **φη** 2:17:
9:28; **επων** 1:13:2;
9:12:14; **λη** 1:19:
1:19; **ηγιαν** 10:2:1;
3:27 **επων** 2:17;
23:14:2; **φη** 1:29:
3:1; **λη** 2:9
3:28 **δημ** 13:39;
επων 3:20:21;
λη 4:29; **ηγιαν** 2:16;

የሚገኘው ሁሉ ካሱም በታች ላላት እንደ
ሁኔታ እናው ቅለን፡ ²⁰በለሳሁ አማካን በመጠ
በቃ ማግኘት በእርስዎ ልት ይድቅ ነው ሌላ
አይቻልም፡ ይልቀኝም በከተማ አማካይነት
ነጂ አትን እንተዘዋለን፡

በአምነት የሚገኘ ድረሰ

²¹አሁን የንግድ እብዳቤት የመሰከራ
ለትና ካኝም ወጪው የህንና፡ የሚከለበትና ይድቅ
ተገዢዕላል፡ ²²ይህ የሚከለበትና ይድቅ
አያስፈልጉትን በማግኘት ማግኘት ይድቅ
ነው፡፡ ላይነት የለም፡ ²³የሚገኘ የቁጥር ሁሉም
ነጂ አትን መርተዋል፡ የሚከለበትና ከሚ
የድረሰለቸዋል፡ ²⁴በአያስፈልጉት ከርስተሰ በሚወ-
በሣት እንዲያው በእርስዎ ይድቅዋል፡ ²⁵በደ
መም በሚወው እምነት፡ ከሚከለበትና የሚሰ
ተሰረም መሥዋዕት እድርሱ እቅርቦታል፡²⁶
ይህንም ይደረገው ቅድሞ የተፈጸመውን ነጂ
አት ማያወቅ በተኋኜሁት በማግኘቱ ይድቅና
ለማሳየት ነው፡ ²⁷በአሁኑ ካውን ደህን ይደረ
ገው፡ ይድቅና ይክሙም እርስዎን፡ ²⁸የሚ
ከለበትና የአያስፈልጉት እናደጋጋሚነት፡ ²⁹የሚ
ከለበትና የአያስፈልጉት እናደጋጋሚነት፡ ³⁰የሚ
ከለበትና የአያስፈልጉት፡ ³¹የተኋኜሁት እና
ተገዢዕላውን በእርስዎ እምነት የሚያደርግና
አንድ ተገኘበትና ከሚሰውን ነጥ፡ እውቅ፡ ³²የተኋኜ
አንድ ስሁኔት የተገኘ እምነት የቁጥር
የልላው እናደርሱ ይህንም ይድቅ እየደረ
ገው፡ እነጂ እናደገለን እንዲ፡

አበርሄም በእምነት ይረቀ

4 እንግዳሁ በሥራ የቀድሞ እባታች
የሁኔት እናርሄም በሁኔት ሌሎች የንግ
አንድነት? ²አበርሄም በሥራ ይድቅ በሁኔት የኋይ
የመመከት እየቻልም፡ ³መቀርብነት የንግ
ኤላ? “አበርሄም ተገኘበትና እምነት ይድቅና
ሁኔት ተቀበረለሁ፡”

⁴ እንድ ሲው ሥራ ከዚሁ ይመወች እንደ
በጠቃ ማያወቅ እንድ ተገብ ወቃወር ይቻል

ԵՇԱՀ: 5ԿԸ ԿՐ ԱՊՐԵԽՎՈՒՅ ԵՇԻՆ
ՈՎ ՀՃՔ ՈՂՋԾՈՒ ՈՂՋԱԽՈՒՄ ԱՊԾ
ՔՄՆ ՈՎ: ՀԱՄԱԿ ՀՃՔ ՄԳ ՔՓՈ
ԸՆԴԱ: 6ԳՎԻԴՐ ՀՃՔ ՔԸ ԱՌ ԱԼՄՂՓՈ
ԸՆԴԱ ՈՎ ԱԾԾ ՀՃՔ ՈՂՋԱԽ:
7“ԹՎԱՀԱՌԴՎՈ ՔԳԸ ՔԴԱԼԱԴՎՈՒ:
ԿՌԱԽԵԴՎՈ ՔԴԱՀՐԱԴՎՈՒ:
ՈՎ ՀՃ ՀՃՎՈՒ:
8.ԿՌԱԽԵԴՐ ԵՌ ԻԲ ՔՄՂՔՓԵՐԸՆԴ ՈՎ
ՈՒԾ ՀՃՎՈՒ:
9.ԵՄ ԱԾԾ ՀԱԴՐԱԽԵԴ ՈՖ ԿՎ ՄՔԸ
ԳՎԱԴՐԱԽԵԴՄ? ՔԻԱԾԿՄ ԱՀՄԱԿ ՀՃՔ
ՄԳ ԴՓՈւՀՆԴ ՈՂՋԱ: 10.ԴՃ.Օ ԱՀՄԱԿ
ԴՓՈւՀՆԴ? ԵԴՐԱԽ ՈՂՋ ԿՎ ՄՔԸ
ԿՄՂՔԸՆ ՈՎԴ? ՔԴՓՈւՀՆԴ ԵԴՐԱԽ
ՈՎՆ ԳԵՄՆ ԿՄՂՔԸՆ ՈՎԴ? ԿՎ: 11.ՈՔ
ԴՐԱ ՈՂՋԱԽ ՀՃՄՆԴ ԱԴՐԱ ՀՃԴՔ:
ՔՄՂՔԸՆ ԴՐԱԽԵԴ ԵՌՄՎՄ ՔՃԾՔ
ՄԳԻԴՄ ԴՓՈւԸ ՈՂՋԱԽ ԱՊԾ.ՔՄԿ ԿԸ
ԿՐ ՀԱԴՐԱԽԵԴ ՀՃՔ ՔՓՈւՀՆԴ ՀՃՎՈՒ
ԸՆԸ ՀՈՎԴ ԿՎ: 12.ՀՃԸ ՀԱԴՐԱԽԵԴՄ
ՀՈՎԴ ԿՎ: ՄԿՂՔԸՆ ՈՎԴ ԳԵՄՄԴ: ՀՈՎԴ-Դ
ՔԻԱԾԿՄ ԿՄՂՔԸՆ ՈՎԴ ՔՆՂՎՄ ՔՃԾՔ
ՔԴ ԱԱԿ ԱՊԾԻՆՆ ՍԼ ԿՎ: 13.ՀՃԸ
ՔԳԱԳՄ ՈՂՋԱԿՄ ԱՀՄԱԿՄ ԱՌ ԴՆ
4.3 ՔԴՓՈւԸ ՈՎԿ ՈՒՆԱ ՀԱԽՈՎՃՄ:
ԿԸ ԿՐ ԱԽՄԱԿ ԿՄՂՔԸՆ ՀՃՔ ԿՃՔ ԿՎ:
14.ՈՒԿ ՔՊԾՔԴ ՈՎՀԱՌ ԿՄՂՔԸՆ ՀՃՄՆԴ
ՔՄՂՔՄՎՈՒ ՏԱԿ.Օ ԿՐԴ: ՈՄՆ ՆՈԸ:
15.ՀԿ ՓՎՈՎ ՔՆՂԻՆՆԱ: ՀԿ ՈՂՋԱԽ
ԿՎ ՄԴԱՀ ՀԵԾԾԿՄ:
16.ՈՂՋԱԽ ՏԱԿ.Օ ՈՂՋԱԽԵԴ ՄՈՒՔԻԱ:
ԵՌՄՎՄ ՏԱԿ.Օ ՈՂՋ ԱՀՄԱԿՄ ՀՈՎ
ԸՆԿՄ ԱԸ ՊՈՒԴ ՔՄՎՄ ՀՄՎ ԿՎ:
ՔՄՎՄ ՈՒԿ ՔԻԱԾ ԱՄՆԴ ՈՖ ԳԵՄՄԴ:
ՈՂՋԱԽԵԴ ՔԻԱԾԿՄ ԱՄՆԴՄ ԿՎ: ԱԸ
ԸՆԿՄ ԸՆԸ ՀՈՎԴ ԿՎ: 17.ՔՄՎՄ “ՊՈՒ
ՀՈՎԴ ՀՈՎԴ ՀՃԾԵՂԱՍՄ” ՏՈԱ ԱՀՄ
ՏՃՋՄ ԿՎ: ԱԸՆԿՄ ԱՄՆԴ ՀՃՋՄ
ՊՄՋՄ: ՔՆՂՆԿՄՎՄ ԱՀՄ ԱԸ ՊՄՋ
ՔԸ: ՊՄՋԱԽ ԿՄՂՔԸՆ ՀՈՎԴ ՀՈՎԴ-Դ ԿՎ:
18.“ԱԸՆԿՄ ԱՀՄԱԿ ՔՄՎՄ” ՏՈԱ
ԱԸՆԿՄ ՈՂՋԱԽ ՄՄԱՀ: ՔՄՎՄ ՏԱԿ.
ՈՂՋԱԽ ՀՈՎԴ ՀԿՄՆԴ ՄՄՎՄ: 19.ՀՃԸ ՔՄՎՄ
ՀՈՎԴ ՄՐ: 20.ՔԱՖԿՄ ՈՂՋԱԽ ՀՈՎԴ-Դ
ՈՎ ՄԳ ԱԸ: ՔԸՆԿ.Օ ԱՄՆԴ ՄՐ ՔՄՎ
ՊՄՋԱՅ ՔՄՎՄ ՀՃՋՄ ԱԸ ՀՔՄ ԱՄՎՄ
ՀՃՋՄ: 21.ՔՂԱ ՔՂԱ ԱՀՄԱԿ.ՀՃՋՄ
ՈՎ.Օ ԱՅ ԱԸԿՄՎՄ ՆՈԸ: 22.ՈՂՋԱԽ Մ

“ՀՅԴ ՄՐ ԴՎՈՂԱԴԻՇ” 23:ՀՅԴ ՄՐ
ԴՎՈՂԱԴԻՇ” ՔՊՂՄ ՓԱ ԳԴՀԱՄ-
ԱԽԾՈ ՈՒ ԽԵԶԱՊՐ: 24:ԿԸ ՄՅ ԽՊԱ-
ԽԻԽԸ ՏԵՐԴ ԽԵԾՈ ԼՄՂՎԵՏԱՅ: ԵՒ-
ԴՅ ԱԲՆՈՅ ԽՄ-ԴՅ ՈՂՆԿՄ ԱԽԾՈ-
ԱՄԿԳՄՅ ԱԼՀՄՊ ՊԳՄԸ ԽՄ:: 25:ՀԽԾՈ
ՈՂ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ ՕԱԲ ԴՄՈ:
ՀԵԴ ՀՅԴ ԽԵԾՈ ԼՄՂՎԵԼՈՅ ԽՊՄ-
ԴՄԿՄ::

ՈՂՄԳ ՋԱԺ:

5 հՅԴԱՄ ՈՂՄԳՈՒ ՈՂ ՀՅԴՔՅ: ՈՂՄ-
**ԴՅ ՈՂ ԱԽԾՈԲ ԽԾԾՈՒ ՈՒԱ ԽՊՄԱ-
ԽԻԽԸ ԵԾ ՈՂՊՐ ԽԵԴՅ: 20:ԽԾԾՈՎ ՈՒԱ**
**ԽՄ-Յ ՈՋ ՔՄՄՈՒ ՋՈ ՈՂՄԳՈՒ ՄՄՈՒ-
ՖԼՈՐԱ: ՔՊՂԱԽԽԱՄՊՄ ԽՈԾ ԴՈՒ ՈՄ-
ՀՅԴՔՅ ԺԿՄՆ ՀԵԶԳԸԾԱՅ: ՅՈՒԱՄ ԵՄ
ԳԵՄՄ ՍՄԽԱՀԵԴՅՄ ԺԿՄՆ ՀԵԶԳԸԾԱՅ: 21:
ՄԽԵԴՅ ՔՄՄՈՒ ՄՄՈՒ ԴԵՄՄ ՀԵԶԳԸԾԱՅ:
22: ՔՄՄՈՒ ՄՄՈՒ ԴԵՄՄ ՀԵԶԳԸԾԱՅ:
23: ՔՄՄՈՒ ՄՄՈՒ ԴԵՄՄ ՀԵԶԳԸԾԱՅ:
24: ՔՄՄՈՒ ՄՄՈՒ ԴԵՄՄ ՀԵԶԳԸԾԱՅ:
25: ՔՄՄՈՒ ՄՄՈՒ ԴԵՄՄ ՀԵԶԳԸԾԱՅ:**

ՈՂՄԳ ՋԱԺ:

6: ԵՄ ՀԿՄՊԴ ՈՂՄ: ՃՈ ԱԿԱ ԱՎԾԾՈ-
ԽԾԾՈՒ ՈՂ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ: 7: ԱՑ
ՀՅԴ ՔՊՂՄ ՈՄ ՄՄՈՒ ՋՈ ՀԵԴ-ԴՅ ՔՅ
ԴՄԱ: ԱՑՄ ՈՄ ՈԱ Ա.ՊՄԴ ՔՊՂՄ
ԳԸ ՄՄԾՈՒ ՋՈ ԲՄԳԱ: 8: ԿԸ ՄՅ
10: ԴՄԱՀԵԴՅ ՈՂՄ ԽԾԾՈՒ ՈՂ ՀԵ-
ԴՄԱ: ԲՄԳԱ ԽՊՄԱՄ ԱԼՀՄ ՔԱՄ-
ԴՄԿՄ ՈՂՄԳՈՒ ՀԵԶԳՄՈՒ: 9: ԵՄ ՈՄ
11: ԴՄԱՀԵԴՅ ՈՂՄ ԽԾԾՈՒ ՈՂ ՀԵ-
ԴՄԱ: ԲՄԳԱ ԽՊՄԱՄ ԱԼՀՄ ՔԱՄ-
ԴՄԿՄ ՈՂՄԳՈՒ ՀԵԶԳՄՈՒ:

ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵՄԹԵ ԱԽԾԾՈՒ

10: ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ ՈՂ
ԾՈՒ ՈՂԱԽՄ ԽՊՄԱՄ ՔԱՄ ՀԵԶԳՄՈՒ:
11: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:
12: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:
13: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:
14: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:
15: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:
16: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:
17: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:
18: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:
19: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:
20: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:
21: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:
22: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:
23: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:
24: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:
25: ԵՄ ՈՂԱԽՄ ԴՄԱՀԵԴՅ ՀԵԶԳՄՈՒ:

18 ከኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ስው መተላለፈ
የተነሱ ካናኝ በሁሉ ስው ገዢ እንደ መስጠና
እንዳሁም በኢትዮ የቆዳች ለሆነ ለሰው ሁሉ
አይወለሁን የመሰረት የቆዳች ተተና::¹⁹ በኢትዮ
ሰው አላማታዊ በዘዴዎች ንጉሴ አቶታች
እንደ ሆኖ፣ በኢትዮ ስው መታዴዎን ይግባኝ
በዘዴዎች የዳቻቸውን ይሆናለ::
20 ከሂሳብ በመምጣቱ መተላለፈ በዛኑ ንጉሴ
ግን ንጉሴ በበሃበት ይረዳ አብልዎ የተተና
ረዳሩኬ ሆኖ፣²¹ ይህም የሚው ንጉሴ በዋጥተና
እንደ ነው ሁሉ፣ በኢትዮጵያ ከርድቦ በከተላ
ይግባኝ የሀላፊነት አይወለሁን ስውዎት ይገኘ እንደ ይረዳ
በዘዴዎች እንዲነገሩ ነው::
እነዚህ መቀኑ፣ በከርድቦ ከዚው
መያዝ

6 አንጻዳህ ምን አሳለን? ይር አንዳዣ
የጠላት አያዥራት አንጻር? ተከተ አይ
ሆም፡ ለነበረት የጥሩና፣ ታዲያ አንድ ተ-
አድርገን ካልንግሥ በእርስ አንድ ሌሎች?
የከርስቶስ አያሰለ ወር አንድ አንድንሁም
የተመቻቸ፡ ከዚቱ ወር አንድ አንድን በድል
አንድ ተመቻቸ አታውቀምን? ⁴ስለሁ
ከርስቶስ በእኔ ከዚቱ አንድ ተተማ
አኅም አንድሸ በእኩል ስዕወት አንድንሁም
የተመቻቸ ተተኑ ካልርስ ወር ተቀብረና፡፡

5:14 $\text{w}G3:11:12:$
 1 $\Phi C15:22:45$
5:15 $\Phi^*12:18:$
 19 $\text{w}G15:11$
5:17 $\Phi^*12:$
 1 $\Phi h10:10$
5:18 $\Phi^*12:$
 1 $\lambda A53:11$
 C $\Phi 4:25:1$
5:19 $\Phi^*12:$
 1 $\Phi G3:19:22A8$
5:20 $\text{C}^*3:20:20:$
 61 $\text{H}7:7:8:3:3:19:$
 1 $\lambda M:14:13:14$
5:21 $\Phi^*12:14$
 1 $\Phi G6:25:146:$
 C $\Phi G6:16:13:24:$
6:1 $\Phi^*15:$
 C $\Phi L3:5:8:8:31:$
6:2 $\Phi^*6:$
 10 $\text{d}w:2:4:2\Phi L7:6:$
 2 $\Phi C5:5:17:$
 1 $\lambda A4:22:24:$
 C $\Phi 3:10$
6:5 $\Phi^*4:8:$
 C $\Phi G8:11:24:2C4:10:$
 1 $\lambda L2:6:6:3:10:$
 11 $\text{H}2:12:12:31:$
 2 $\Phi M:2:21$
 9: 524: 6: 14:
6:7 Φ^*18
6:8 Φ^*5
6:9 $\Phi^*4:$
 d $w:2:24:2\Phi A1:18$
6:10 $\Phi^*2:$
 d $\Phi T:27$
6:6 $\Phi^*2:3-8:16:$
 C $\Phi M7:24:2\Phi C4:$
 10: $\text{d}A2:20:5:24:$
 1 $\lambda A4:22:6:3:10:$
 C $\Phi A2:12:20:3:3:33:$
6:11 Φ^*2
6:12 Φ^*16
6:13 $\Phi^*16:19:$
 C $\Phi T:7:12:14:$
 2 $\Phi C5:14:15:$
 1 $\lambda R:2:24$
6:14 $\Phi^*16:$
 C $\Phi G2:12:13:24$
6:15 $\Phi^*1:14$
6:16 $\Phi^*6:12:$
 14: 17: 20: 23:
 H $G4:7:\Phi M15:5:$
 119:133 $\Phi R8:34:$
 C $\Phi K5:21:17:14:$
 23: 25: 8: 2:
 2 $\Phi P:21:19:$
6:17 $\Phi^*16:$
 C $\Phi L18:2\Phi C2:14:$
 2 $\Phi M:1:13$
6:18 $\Phi^*2:7:22$
 16:22 $\Phi C8:2:$
 1 $\lambda R:4:1$
6:19 $\Phi^*13:22:$
 C $\Phi L3:5:\Phi M3:15:$
6:20 Φ^*16
6:21 Φ^*23

ՔՊԴ ԵՐԿՈՂԻ ՆՀ ՄԹՔԻԱՅԻ
8 ԻՆԾԸԸ ԵՎ ԻՆԳԻ Ի ԻՆԾԸ ԵՎ
ՀՅԵՐՄԱՐԴԻ ՀԵՐՄԱՐԴՈՒՅԻ: 9 ԻՆԾԸ Ի ԽԱ-
ՏԼՄՎԻ ԲԱԸՆԻ: ՔՊՄՎԻ ՀՅԵՐՄԱՐԴՊՈՒ ՀԵՐՄ-
ՖԼԵՐԸ: ՊՈՒ ԻՆՅԱԳՍ ՈՂԾԸ ՂԵ ՂԱ
ՈՒ ԱՔՐԱՅՄՊՈՒՅԻ: ¹⁰ ԱՊՊՈՒ ԱԱՅ ԱՀՅԵ-
ԼՄՊԱԸՆ ԱԱ ԱՆԾՈՂԻ ՊՈՒՔԻԱՅ: 11 Կ-
Մ ՈՒ ՈՒԵՐՄԴ ՄՊԳԸ ՈՂՄԱՆԻԱՅ ՔԸՆՃԱ:
12 ՀՅԵՐՄԱՐԴՊՈՒ ԱՆԾՈՂԻ ՀԵՐՄԱՐԴ ՊՈՒՔԻ:
13 Կ-Մ ՈՒԵՐՄԴ ԱՀՅԵՐՄԱՐԴՈՒՅԻ ՀԵՐՄ-
ՖԼԵՐԸ: 14 ԱՊՊՈՒ ԱԱ ԱՀՅԵՐՄԱՐԴՊՈՒՅԻ ԱՀՅԵ-
ԼՄՊԱԸՆ ԱԱ ԱՆԾՈՂԻ ԱՀՅԵՐՄԱՐԴԸ: 15 ԱՊՊ-
ՕՎԻ ԱՀՅԵՐՄԱՐԴՊՈՒՅԻ ՔԸՆՃԱ:

የኢትዮጵያ የወንድ ይህንን ካሱም በታች ፊይ
ማኑ፡ ከጋዥ በታች በመሆናቸው ጉባኤአት
እኔሁርሻን በዋጭነት እረግባም! ¹⁶ ደራቀቻውን
እኔዎ ዓይደ እድርጋቸው ስታችበር፡ ለምት
ታዘዘዘት ለእርስዎ፣ ይከውጥ ወደ ቅት
ለሚቁወጥ ለገብጠት ወይም ወደ ድደቅ
ለሚቁደርበው ለመታዘዘት ዓይች እኔዎ
ምናቸው እኩወቁጥና? ¹⁷ እገዢ የገብጠት
የፈቻ የጊበራቸው በመሆኑ፣ ለተሰጣቸለሁ
ተኴሣል በመለ ልብ የታዘዘቸው በመሆና
ቸው፡ ንግግለዝናው የተመሳሳይ ይህንን፡ ¹⁸ ከገብጠት
እኔ ወተታቸው፣ የቆዳው ባረሙች ሆኖቸል፡
¹⁹ በተፈረጋው ይካሂሞች ለላ ሆኖቸል፡ በዚው
ቁጥር ይህን እላሱ፡ በሌላችቸውን በበርሃት
ለርሃጥተና እሳው ለሚሆነ ክፋት ትችበር
እኔዎ ነገር፡ እኔዎ ደንገጥ ወደ ቅድመ
ለሚቁወጥ ድደቅ ባረሙ እድርጋቸው እኩወቁ
በበር፡ ²⁰ የገብጠት ዓይች ለገብጠት እኩወቁ
እኔ ንጋራቸው፡ ²¹ እኔዎ ከምታፍጻብት ነገር
የን ሲሆ የወንድ ተቀዥ እኩወቁና? የዘይ
ገብጠት ቅት ነው፡ ²² እኔዎ የገብጠት
እኔ እኔ ወተታቸው የነግግለዝናው ዓይች ሆኖ
ቸል፡ የምትሰበሰብታቸው ፍጻ ወደ ቅድመ
ቁጥር፡ መጨረሻዎም የሀላፊም እውቀት
ነው፡ ²³ የገብጠት ድመሙ ቅት ነው፡
የነግግለዝናው ለጠቃ የገብጠት በከርስቲያ

የሚጠቃቋው ጥናቁ መል በመል እንዳራ
ዶም ነው፡፡

እንደሆነ ሥር የሚጥሩ ለብቻዎን በሥር
ፍትህት ሲይ የሚርቻል፡ እንደ መንፈሰለ*
የሚጥሩ ማን ለብቻዎን በመንፈሰለ ፍትህት
ለይ የደርሱለ፡ ወያዣን ንር ማስበብ ቅት
ነው፡ የመንፈሰለን ንር ማስበብ ማን ሲይ
ወተና ለተገዢ ነው፡፡ ለገንዘብ ተጥገኘ
አለምና ከግባኝነቱበር ይር መለያ ነው፡ ለለ
ግባኝነቱበር አማካይም፡ መዝተጥም አይ
ችልም፡፡ ይሥር የሚመሩጥም ከግባኝነቱበር
ይን ማስረጃነት አይችሉም፡፡

እኩንተ ማን የግባኝነቱበር መንፈሰለ በወሰ
ጣቸው የሚጥሩ ከሆኑ በሥር ለይሁን በሙ
ንፈሰ ቅትሁ፡ ማግኘው የክርስቶስ መንፈሰ ካል
ለው፡ እርስ የክርስቶስ አይደለም፡፡ ከግባኝ
ችሁ ከፋይቁ የተነሱ ለወጪ ነው፡፡ ቤት
ለበት ከመ-ችሁ ያለባማው የእርስ መንፈሰ
በዚህን የሚጥሩ ከሆኑ ከፍርድናን ከመ-
ችሁ ያለባማው፡ በወሰኑችሁ በሚጥሩው
በመንፈሰለ ማቅረብ ለሆነው በወተናችሁ ሲይ
ወተናች ይሞላል፡፡

12በዚህ መንፈዋጥ ሆኖ ወገኖች አል
በኩ፡ ይህን እንዲ እንደ ሥር እንደንግር
ለመ አይደለም፡፡ 13እንደ ሥር በትናና ተዋ
ታችሁና፡ ከፋ የሚውን የሥር ሥር በሙ
ንፈሰ በትናናለ ማን በስራውት ተዋራ
ችሁ፡ 14በግባኝነቱበር መንፈሰ የሚመሩ እኩይ
የግባኝነቱበር ለችቻ ቅትውና፡፡ 15እንደ ጉኑ
የፍርሱት በረዳ የሚያደርጋችሁን መንፈሰ
ለይሁን፡ “ኩባ፡ እሳት” በለን የምንጠራብ
ችን የልጅናት መንፈሰ ተቀባዩችናል፡
16የግባኝነቱበር ለችቻ መሆኑንን ወመንፈሰ
ሸብ ከመንፈሰችን ይር ሆኖ ወመስከል
ናል፡፡ 17ልጅናት ከሆኑ ወረዳች ይሞላ ይን
የከተና ተካኔውች እንደሆነ ቤት በርሃጥ
የመከራወ ተካኔውች በንሆኑ፡ የግባኝነቱበር
ወረዳች፡ ከፍርድናን ይር እበረን ወረዳች ይን
የሚመማው ከበር

18የከሁኑ በዚህ ሥቋ የችቻን ወደ ፈት ሌላ
ለጥ እለው ለለች ከተመጣቷን ከበር ይር
ብንኩር መንፈሰ እንዳይደለ እቃቄራለሁ፡፡
19የጥረት ሁሉ የግባኝነቱበር ለችቻ መግለጫ
በኖፍቁት ይመጣውል፡፡ 20የጥረት ሁሉ ለለ
ንግድ ተቆርጓል፡ ይኩውም በረዳ የሚጠቃ
ለይሁን፡ ለተጨና እንዳሆነ ከደረጋው ከፈ
ቁዳ የተነሱ ነው፡፡ 21ይህም ተጥረት ለራ
ከመሰሰበበ ባርንት ይረዳ ወተናች ለለን
ለችቻ ወደ ሆኖው ወደ ከበረን ወረዳች ይን
እንደ ደርሰ ነው፡፡

8:35 ቅ፡37-39፡
1ቀ፡4፡11፡
2ቀ፡11፡26፡27
8:36 መ፡44፡22
1ቀ፡4፡9፡15፡30፡31፡
2ቀ፡4፡11፡6፡9፡
11፡23
8:37 መ፡5፡8፡
1ቀ፡15፡57፡
2አ፡20፡እ፡5፡2፡
እ፡1፡53፡9
8:38 1ቀ፡3፡22፡
እ፡1፡21፡ቅ፡11፡16፡
1አ፡3፡22
8:39 ቅ፡1፡
መ፡5፡16፡13
9:1 መ፡15፡2፡
መ፡1፡9
2ቀ፡11፡10፡የ፡1፡20፡
1መ፡2፡7፡
9:3 ብ፡32፡32፡
አ፡22፡5፡ር፡1፡14፡
1ቀ፡12፡3፡16፡22፡
9:4 ዘ፡17፡2፡
መ፡42፡6፡17፡
ዘ፡7፡61፡14፡13፡
መ፡14፡17፡19፡
ዘ፡13፡32፡33፡25፡
የ፡3፡16፡እ፡2፡12፡
ብ፡9፡11፡9፡5
9:5 ዘ፡1፡11፡16፡
የ፡1፡1፡ር፡1፡3፡
1፡25፡11፡28፡
2ቀ፡11፡31፡የ፡42፡9፡
9:6 መ፡2፡28፡29፡
የ፡6፡16፡6፡04፡12፡
9:7 ዘ፡21፡12፡
በ፡11፡18
9:8 ቅ፡6፡
9:8 መ፡8፡14፡
አ፡36፡16
9:9 ዘ፡18፡10፡14
9:10 ዘ፡25፡21
9:11 ቅ፡16፡
መ፡28፡28
9:12 ዘ፡25፡23
9:13 መ፡1፡23
9:14 2ዘ፡59፡19፡7፡
መ፡8፡31፡
9:15 ዘ፡33፡19
9:16 እ፡2፡8፡
ቁ፡3፡5
9:17 ዘ፡09፡16፡
14፡4፡መ፡61፡10
9:18 4፡21፡17፡3፡
14፡4፡17፡ወ፡2፡30፡
አ፡0፡11፡20፡
ር፡11፡25
9:19 2ወ፡16፡10፡
2ዘ፡20፡6፡ሸ፡4፡35፡
መ፡3፡7፡11፡19፡
1ቀ፡15፡35፡የ፡02፡18፡
9:20 እ፡64፡8፡
29፡16፡45፡9፡
10፡15፡እ፡16፡6፡
እ፡1፡22፡9፡12፡
40፡2፡
9:21 2መ፡ጥ፡2፡20
9:22 ዘ፡16፡4፡
መ፡2፡4፡

በለሁ” ተብሎ እንደ ተረጋዥ ነው፡፡
“እንዳሸሬህ የዚ እንዲሸሩ ስምናዕስ እና
አዋ የድርጋልን? በፍትሮ አያዲርጋም! ”
15 ሌሙኑ፡
“የምምረዱን እምራዊሉ፡፡
ለምራራለተኛ እራራለታለሁ፡፡
ይላልኝ፡፡
“እንዳሸሬህ ይህ ካሳው ፍላጊት ወይም
ተረት ስራሱን፣ ስምናዕስ የዚሱት የተ
ኩባ ነው፡፡ 17 መጽሐፍ ዲርግን፣ “የኤሌ
በንተ እንዳታደ፣ ሰሚዎም በምድር ሆኖ
እንዳሸነር ለዚህ አሳይሁ-” ይላልኝ፡፡ 18 ስለ
ዚህ ስምናዕስ ለምረዱ ለማወቅዎም የዚሁ
ሬት የድርጋለታል፣ ለብ እንዳይናድን ያልለ
መኞም ያደናናናዋል፡፡
19 ካላቸተ እንዳሸሩ “ታክሮ እንዳሸሬህ ካሁን
ስምናዕስ እስከ እሁን ለምና ይመሰናል?
የዚና የውጭ ልቃድን ልቃቃም የሚችል ማን
አለ?” ይለኝ ይህናል፡፡ 20 ንገ ማን ለስምናዕስ
ማለሁ የምናለሁ እንተ ማን እኔ? “ሥራ
መውያን ለምና እንዳሸዢ ለራሱንኝ?” ይለዋልን?
21 የኩሳ ወጪ፣ ከሚሠራው ወቃቃ፣ እንዳሻሻ-
የኩሳ ለአሁን፣ ለልወጥ የግዢ ለተሬ አገል
ግለት የምናለን መካተት የለውምን?
22 ስምናዕስ ቀርቡ ለማሳየት፣ ንይ
ለኞም ለማሳወቅ ልላት የቀርቡ መማሳወቅ
የሆነ-ትና፣ ለተፋ-ተኛው የተዘጋጀ-ትና እናም
ታማው በሆነ-ትና፣ 23 እስቀድሞ ለአሁን ለተሬ
ቃቃው፣ የምናለቁጥ መማሳወቅኝ ለሆነ-ትና;
የኩሳ ባለ ተማኑት እንዳታወቅ ይህን
አድርጋ እንደ ሆነ? 24 የጠራው ከአይሁ-ድ
ወጥ ቤቶች ስራዎን ከአሁንበት ወጥ የሆነ-ትና
እናን እናኩ ለራቀር እየደለምን? 25 በሆነ
እንዳሸ እንዳሸባል፡፡

“አሁን የልሆነ-ትና፣ ‘አሁን’
በዚ እጠራ-ቃቃሉ፡፡
የልተ-ተወደፊት-ቃቃም የተ-ተወደፊት-ቃቃው”
በዚ እጠራ-ለሁ፡፡
26 ይግባኝሁ፣ “ ‘አሁን እየደለም-ሁም’;
ተብሎ በተኋገራ-ቃቃው በተሬ በታ-
የኩሮው ስምናዕስ ለቃቃ፣ ተብሎው
ቃጠራ-ለሁ፡፡”

27 እ፡በ፡የ፡የም ባለ አስራ-እሳ እንዳሸሬህ ባለ
ይመ-ኩሳ፣

9:23 መ፡2፡4፡ 8:30 9:24 መ፡8፡28፡ 3:29
9:25 ሆነ፡2፡23፡እ፡ጥ፡21፡10 9:26 ሆነ፡10፡የ፡6፡16፡16፡
መ፡8፡14 9:27 ዘ፡22፡17፡እ፡C44፡14፡50፡20፡ ሆነ፡1፡10፡
2፡19፡4፡እ፡A2፡32፡መ፡11፡5
9:38 ወይም በማቻ ወለ አላቸፏ
“ይ ወይም ስሁ ሰራ ሰራ ሰራ ሰራ ሰራ ሰራ
ወይም ስሁ ሰራ ሰራ ሰራ ሰራ ሰራ ሰራ ሰራ
ወይም ስሁ ሰራ ሰራ ሰራ ሰራ ሰራ ሰራ ሰራ

“የኢትዮ-ካል ላይ ቅዱር
በባኩር የዚ እንደሸስ አናዎ በመግምገም፡
ተኋኑ ገዢ ይደግኝል፡፡

28 ተኋኑ ፍርድ-ን በምድር ላይ፡
በፍተነትና ለመጨረሻ ገዢ ይፈጸምላል፡፡”

29 ይጠውም ወዳም ስለ አሳይቷል
እንደ ተኋኑው ነው፡፡

“የሰራውቃት ወታኋ ዘርፍ በቅርቡ የሰራውቃልን የርድ
እንደ ለዳም በሁን እናው፤
ገምራኑም በመሰላን እናው፡፡”

የኢትዮ-ካል አለማውኑ

30 እንተናህሆ ሚኒ እንዲበል? በለምሃት የሆነውን
ክፍቃ፣ ለክፍቃ ያልፋከሙት እኩዴበት አገኗ
ጥና፣ 31 ንገ የኋና የክፍቃ እና የተከታ
ተለት እኩዴ-ካል አላተኑትም፡፡ 32 ይህ ለምን
ሁኔታ? በለምሃት ለይሆን በሁራ እንደ ሆኖ
አድርጋው በመቀበር ስለ ተከታተለት ነው፤
እኩዴያው፣ “በግብረኩርዎ ደንጋይ” ተስተካሉ፡፡

33 ይህም ተ፡፡

“እኔሁ፣ ለምኋኑ እንዳረዳኝቁ
የሙያ የደርሱ ደንጋይ፤
እንዳውቃቁ የሙያ የደርሱ በለት፡፡
በአዋጅ ለይ አሳቀምባለሁ፤
በኢትዮም የሙያ የሙያን አያቀፍም”

ተብሎ እንደ ተኋኑ ነው፡፡

10 ወጪዎች ሁኔታ ስለ እኩዴ-ካልው-
የኋና የሰበ ምንምኑ፡ እንዲሁከተለኛውም
የምለምነው እንዳደኑ ነው፡፡ 2 በእንዲሁከተለኝ
ቀናተኝ እንደ ሆኖ ስለ እኩዴው መመዘኝ
እኩዴለሁኝ፤ ቀናታቁው የኋና ከዚው-ቁ
የተናገሩ እያደለም፡፡ 3 እንዲሁከተለኝ የሙያ
ውጭ ይደግቁ ስላለውቁና የረዳቅውን ይደግቁ
ለመመረጃት ስለ ልላጊ፤ እንዲሁከተለኝ ይደግቁ
አላተኑትም፡፡ 4 ልማማዎን ሁሉ ይደግቁ ይህን
ሁኔድ ከርስቶስ የኋና ውጤኝ ነውኝ፡፡

5 መ-ሰ በአሁ በተፋ የሆነውን ይደግቁ ሲታ
ልክ፤ “እኔሁን የሙያ እናው ስለ እኩዴው
ይኖራል” ይላል፡፡ የእኩዴት የሆነው ይደግቁ
የኋና ሁኔታ ይላል፤ “በልጻው ሚኒ ወደ
ሰማይ ይውጣል? አትብላ”፤ ይህ ከርስቶስና
ለምዎች፤ ነው፤ 7 ወይም ወደ ተፈቀያ ማን
ይመርዳል? አትብላ”፤ ይህም ከርስቶስና ከመ-
ታኑ ለማውጥት ነው፡፡ 8 ንገ የኋና
ይላል? “ቍለ በአጠቃለሁ ነው፤ በአጥቃና
በላ-በሆም ወስጥ ነው፤” የሙያ እኩዴው
የለምሃት ቅል ይህ ነው፤ 9 “አያስ-ኂታ
ነው” በለህ በአኩዴ በት-መሰላኝ፤ እንዲሁ
ከተለኛው ከመ-ታኑ እንዳስለሁዋል፤ በል-በሆ
በታማን፤ ቅል-ናለሁ፤ 10 የሞኑት-ዳድር-ቁው በል

9:28 አ.910:22:
23
9:29 ከ.919:24-29:
8829:23:
አ.919:13:19:
ክ.950:40:9;95:43
9:30 ሰ.መ.8:1:3:
1:17:3:22:4:5:13:
10:6:16:2:16:
ክ.93:9:11:17
9:31 ዘ.86:25:
አ.511:13:
ር.910:2:3:11:7:
ዕ.5:4
9:32 እ.ጥ.2:8
9:33 እ.ፌ.1:4:
28:16:ር.910:11:
አ.ጥ.2:6:8
10:1 መ.ዘ.20:4
10:2 ፈ.ሮ.21:20
10:3 ሰ.መ.1:17:
9:31
10:4 ሰ.መ.7:1-4:
3:22: ወ.3:24:
10:5 ሰ.ኤ.18:5:
ዘ.84:1:6:24:
ዘ.99:29:የ.919:16:
አ.955:3:11:20:11:
13:21:ር.7:10
10:6 ቦ.830:12:
ር.9:30:
10:7 ቦ.830:13:
ኅ.ሁ.2:24
10:8 ቦ.830:14
10:9 ማ.የ.10:32:
የ.ሐ.13:13:15:
ኅ.ሁ.2:24:
ር.ሙ. 11:14
10:11 እ.928:16:
ር.ሙ.9:33
10:12 ማ.የ.828:18:
ር.ሙ.3:22: 29:
10:13 እ.አ.2:32:
ኅ.ሁ.2:21:
10:15 እ.አ.952:7:
ሁ.ሁ.1:5
10:16 እ.አ.953:1:
ዕ.1:4:2:3:የ.12:38
10:17 ወ.3:2:5:
ዕ.3:16
10:18 መ.ዘ.19:4:
የ.ቃ.24:14:የ.18:
ቀ.16:23:ተ.የ.18
10:19 ቦ.932:21:
ር.ሙ.11:11:14:
10:20 እ.አ.965:1:
ር.ሙ. 9:30
10:21 እ.አ.965:2:
አ.ር.55:17
11:1 ሲ.ለ.26:44:
10:መ.12:22:
መ.ማ.9:14:
አ.ሐ.37:33:24-26:
2:ቀ.11:22:አ.ሪ.3:5
11:2 ቁ.1:
ር.ሙ.8:29
11:3 ዓ.የ.19:10:14
11:4 ዓ.የ.19:18

በህ አምሬ ነው፡ የምትኩስውም በእኔህ
መሰኞሁ ነው፡፡ 11መቀከፍ እንደሚለው፡
“በእርሱ የምትኩስ ሆሉ አያይርም፡” 12በእ
ደህናና በእሳዣ መከከል ለየነት የለም፡
እንዲ ቤት የሀል ቤት ነው፡ የምትኩስኑ
ተኴም አብዛኛ ይበርካል፡ 13“የኩታን ስጋ
መግበራ ሆሉ ይደናልኝ፡”
14ታ.የ.የ ያለመገቡን እንደሆነ አድርጋው
ይመሩታል? ስለ እርሱ ስይሆሙ እንደሆነ
የምትኩስ ሆኖ ስባዊ እንደሆነ መስ
ማት ይቻላል? 15ከተተለከል እንደሆነ መስ
በከ ይቻላል? ይህም፤ “የምሁራቸን የሂሳ
መጠና እንደሆነ እንደሆነ መግኑ የተወለሁ፤
ተብሎ እንደ ተረዳው ነው፡፡
16ገብር ወን የሰውት ሆሉ የምሁራቸን
ቍል አልተቀበለም፤ እ.ሳ.የ.የሰው፤ “ኋ.ታ
ሆይ፤ መልከተቸተኝን ማን አምናል?
በለአልኝ፤ 17አንጻጽ.የለ እምትኩስ የሂሳቸው
መልከተኝ ከመስማት ነው፤ መልከተቸው
በከርበለ ቍል እው፡፡ 18ገብር ወን አልሰው
ይሁን? በዚ አጠቃቍለሁ፤ በርሃጥ ስምት
ዋል፤

“ይ.ምዋቸው በጥረር ሆሉ፤
ቍልቸውም አለበት በለም ይርቻ ተሰማ፡”

19ይ.ምዋቸው አጠቃቍለሁ፤ አስራኬል አለበ
ተዋል ይሁን? በቅድመ.የ መ.ለ እንዳሁ
ይላል፤

“አዝብ ባልሆኑት አልቀናቸዋለሁ፤
ማስተዋል በለለው አዝብ
አልቀናቸዋለሁ”

20አ.ሳ.የ.የሰው በድጋፍት፤
“አልፈለገት ተናሟሁ፤
አለመዋቸ ሪፖን ተለጥሃቸው” ይላል፡፡
21በለ አስራኬል ወን፤
“ወድማቸታዘዘሩ አይ ወድማቸል አዝብ፤
ቁ.ን መ.ለ እና ተዘረጋው” ይላል፡፡

የእስራኬል ተናሟት

11 እንጻጽ.የ ተግባርነቱ ስትበት ተዋ
ቸውን? በዚ አጠቃቍለሁ፤ በፍቃድም፤
እኔ ሪፖን ከጻጽ.የ ወን፤ የአብርሃም ዝር
የሆኑሁ አስራኬለው ነኝ፡፡ 2ኛግብርነቱ
አልቀናቸው የወቻቸውን ስትበት አልማጥቸውም፡
እልያስ በእስራኬል ስይ ከስ ወደ ከግብ
ከተተለበ እንደሆነ እንደቀበበ፤ መቀከፍ ስለ
እርሱ ወን እንደማግል እታውቸምን? 3ኋ.ታ
ሆይ፤ እ.የ.የሁን ገልለዋል፤ መመቆየምቸን
የፍርጋዋል፤ እናም በጥሩን ተረጋል፡ ለ.ት
ድለቸው ይፈልጋል?” 4ኛግብርነቱ የሰው
መልኝ ወን ወን እው? “በበኩል የልማጥ-ትን
በየነት ስ.ሁ ማዋቸ ሪፖን አልቀናቸዋለሁ፡”

በኢትዮ- ገዢዎች እናደሳሁሮ በዘመኑ የተመረጋገጫ
ተኋሪት አልሱ የአንቀጽ በዘመኑ ከዚህ በሁኔታ
እኩልያም፡ በሁኔታ በሚገኘ የር ደር ይጋብ የጋ
መሆኑ በቀረ ንርር፡¹

የአንቀጽ የሚገኘውን ነው? እስራኤል አቶ
በቀመጥ የፈለጥነት አለበትኝም፡ የተመረጋገጫ
ግን አቶኝ፡ የቀረብታው ልማትው ያነድሩ፡²

እንዲሁ ተብሎ እንደ ተረኞ፡³

“የይናፍትው እንዳይደር፡”
እርአቶውም እንዳይደርም፡
ከተዘረዘሩበ አሰነዣሁ ቅን ድረሰ፡
የድንጋጌዎች መንፈሰ ስማቅው፡”⁴

የቆዋጥም አሉ፡
“ማሳደቅው አሽከላና ወተመድ፡”
ቢቃቀትና ቅዱት ይህንባቸው፡⁵

“የይናፍትው እንዳይደር ይረዳቸ፡”
ወጥናውም ለዘላለም ይጥብቱ፡”⁶

የተቀሳቀል ቁርጉዣቸ

“ተመልዑው አሰነዣይደኝና ድረሰ ተሰኞና
ለ-? በዚ እንደ ጥና አመራቸለሁ፡ ከቶ አቶ
ደለም፡ ይለቀኝም እስራኤልን ለሚሰቀጥ
በባ በእኔሰ፡ መተላለድ ምክንያት ይነት
ለአሁዛዣ መጥቶአል፡”⁷ የገዢ የኋናና
መተላለድ፡ ለጋለም በረከት ከዚህ ወደቅ
ታቸውም ለአሁዛዣ በረከት ከዚህ መሳታ
ቸው የገዢ ሆነ ተሳፋ በረከት ያመጣ ይሆን?⁸

“እኩልያብ ሆኖ፤ ለለኋናት እናገራለሁ፡
የአሁዛዣ ስዴር እንደ መሆኑ መጠን
አገልግሎትና በተጠት እሌክማለሁ፡”⁹ ይጋብ
ወጥ የካብ ወጥናዊን እንዳቃቃው አነጻሥወቂ
ከእኔሰ ቅዱቱን ለማግኘትቸውም ከቀጥ
መሆኑ ነው ከማስለት በቀር ለሳ የገዢ ለሚደረግ
ይችላል? ¹⁰በተኋና ሆኖ የቀረብዎ የቦ-አው-
ከናል ቅዱስ ከዚህ በ-አው ይጋብ ቅዱስ
ነው፡ ለጋብ ቅዱስ ከዚህ ቁርጉዣቸቸው
ቁጥራን የተው፡

“የቀርጉዣቸቸው እንዳይደኝና በ-አው፤ እን
ታው የቦረካ ወደ ሆኖ የቀረብዎ የቦ-አው-
መከከል ጉባኤ ከተማዕቃና ከወራራው-
ዘዴት ሰር የሚገኘውን በረከት ተካሬ
ከዚህ፤”¹¹በአሁዛዣ ቁርጉዣቸቸው ገዢ አቶ
በ-ራሱ፡ ተቋናሬ የገዢ ሆኖ የቀረብዎ
አንተ ማኅና እት-አከዕም፡ ማኅ የገዢ እን
ተና ይስኗውም እንዲ፡”¹² የገዢ የአሁዛዣ
ንጉዣቸቸው የተሰራበት እኔ እንዳሟብ ነው
ቻ ይሆናል፡”¹³የተከናወል የቀረብዎ የቦ-አው-
ከናል ቅዱስ ከዚህ ቁርጉዣቸቸው
ቁጥራን የተው፡

“የቀርጉዣቸቸው እንዳይደኝና በ-አው፤ እን
ታው የቦረካ ወደ ሆኖ የቀረብዎ የቦ-አው-
መከከል ጉባኤ ከተማዕቃና ከወራራው-
ዘዴት ሰር የሚገኘውን በረከት ተካሬ
ከዚህ፤”¹⁴በአሁዛዣ ቁርጉዣቸቸው ገዢ አቶ
በ-ራሱ፡ ተቋናሬ የገዢ ሆኖ የቀረብዎ
አንተ ማኅና እት-አከዕም፡ ማኅ የገዢ እን
ተና ይስኗውም እንዲ፡”¹⁵ የገዢ የአሁዛዣ
ንጉዣቸቸው የተሰራበት እኔ እንዳሟብ ነው
ቻ ይሆናል፡”¹⁶በተኋና ሆኖ የቀረብዎ የቦ-አው-
ከናል ቅዱስ ከዚህ ቁርጉዣቸቸው
ቁጥራን የተው፡

“የቀርጉዣቸቸው እንዳይደኝና በ-አው፤ እን
ታው የቦረካ ወደ ሆኖ የቀረብዎ የቦ-አው-
መከከል ጉባኤ ከተማዕቃና ከወራራው-
ዘዴት ሰር የሚገኘውን በረከት ተካሬ
ከዚህ፤”¹⁷በአሁዛዣ ቁርጉዣቸቸው ገዢ አቶ
በ-ራሱ፡ ተቋናሬ የገዢ ሆኖ የቀረብዎ
አንተ ማኅና እት-አከዕም፡ ማኅ የገዢ እን
ተና ይስኗውም እንዲ፡”¹⁸ የገዢ የአሁዛዣ
ንጉዣቸቸው የተሰራበት እኔ እንዳሟብ ነው
ቻ ይሆናል፡”¹⁹የተከናወል የቀረብዎ የቦ-አው-
ከናል ቅዱስ ከዚህ ቁርጉዣቸቸው
ቁጥራን የተው፡

“የቀርጉዣቸቸው እንዳይደኝና በ-አው፤ እን
ታው የቦረካ ወደ ሆኖ የቀረብዎ የቦ-አው-
መከከል ጉባኤ ከተማዕቃና ከወራራው-
ዘዴት ሰር የሚገኘውን በረከት ተካሬ
ከዚህ፤”²⁰የተከናወል ነው፡ እናርሱ የተ
ሰራበት ካለማመን የተገኘ ነው፡ እንተው
በአሁዛዣ ወጥሏል፡ ይሬ እንደ ተስቦትና
አት-ሁ፡”²¹ከተዘረዘሩበ በተደረገው ቁርጉዣ

“ይ ለሁኔታ ከፈረረለለቸው፤ ለአንተም አቶ
ራሬ-ለሁም፡”²²የአንቀጽ የሚዘለበበት ቁርጉዣ
ተመልከት፤ ወጥናውም በመደቀት አቶ ነው፤
ቁርጉዣ ጉን በቁርጉዣ መሰተ አስተላሸ ደረሰ
ለአንተ ነው፤ የሰነድ የገዢ እንተም ተቋረ
ማለሁ፡”²³እናርሱም በማግመናቸው ይለተው
ቀይና፤ ተመልከው ይገባለ፤ ተገኘበትና
መሰለ ለደረሰበቸው ይቻላል፡”²⁴የቦረካ
ከዚህው ወጥሏል፡ በኋና የተቋረጋጥና ተፈጥርና
ወጋልሁኝው ወደ መልካሙ ወይሬ የገባ
ከዚህ፤ በተፈጻሚነት ቁርጉዣናቸው የሆነት
እኔሬ ወደ ልሳቸው ወይሬ በኋና መግበታ
ቸውም የገዢ የሆነ?

እኔሬኬ ሆኖ ይደርና

“ወጥናዊትና ሆኖ፤ ለአጥቃ የሆናቸው
እንዳይመለጥሁ፤ ይህን ምስጠር ልጋዴው
እንደ-ቸውና እልፈልጋም፤ የአሁዛዣ መ-ሳት
ለአሁዛዣ ድረሰ፤ እስራኤል በእኔሬ በ-ድን
ና ወጥናው ለአሁዛዣ በረከት ከዚህ መ-ሳት
ቸው፤”²⁵የአሁዛዣ ሆኖ ይደርና ሆኖ፤ የሆናቸው
እኔሬኬ ሆኖ፤ ለአሁዛዣ የሆናቸው፤

“የአሁዛዣ ሆኖ፤ የሆናቸው፤”²⁶የአሁዛዣ ሆኖ ይደርና
ሆናቸው፤ ለአሁዛዣ ሆኖ፤ የሆናቸው፤

“እኔሬ ከክቡር ይመጣል፤

“የሆናቸው ከፋት ይሰጣል፤”²⁷

የአሁዛዣ ሆኖ ይደርና ሆኖ፤ የሆናቸው፤”²⁸

“የአሁዛዣ ሆኖ፤ የሆናቸው፤”²⁹የአሁዛዣ ሆኖ፤ የሆናቸው፤

የአሁዛዣ ሆኖ፤ የሆናቸው፤”³⁰የአሁዛዣ ሆኖ፤ የሆናቸው፤

የአሁዛዣ ሆኖ፤ የሆናቸው፤”³¹የአሁዛዣ ሆኖ፤ የሆናቸው፤

የአሁዛዣ ሆኖ፤ የሆናቸው፤”³²የአሁዛዣ ሆኖ፤ የሆናቸው፤

የአሁዛዣ ሆኖ፤ የሆናቸው፤”³³የአሁዛዣ ሆኖ፤ የሆናቸው፤

36 በእናገድ ከፍ ማን ነው?”

ହେଲ୍‌ଫୋର୍ମ୍‌ଟ୍

፩፭፻

፭፻፷፻-፭፻-፭፻. ወለ ባጥበት ደህን: ከ፻-
የሁኔታ ሆኖ ተያያዥ፡ በን ከሆነው ነገር
ዚ ተቋረጥ፡ ¹⁰ እርስ በርዳታው በወጪ
ማማግኘት መዋቅድ እጥበቃቸው ተዋጽና፡
እኩል ለላውን ከራሳ በማሰሰለት እርስ በር
ዓታው ተከባበሩ፡ ¹¹ ፖሮግ ለማግኘነው በመ
ገልጻ የጋዢው ሆኖ እኩል ከዚህ ትርት
ውደ ጥሩ እኩል፡ ¹² በተሰራ ይሰተዋቸ
ሁ፡ በመከራ ታግማ፡ በፊለት ዝነ፡ ¹³ ፖሮ
ይችል ለሆነ ተከራካሪ ከልቸው አካፍል፡ እኩ
ግልጽ፡ ተቀብል፡፡

¹⁴የመሬት የዕድል ተሸጠን መርቃቅ፣ መርቃቅ እናፌ አቶታዊው፣ ¹⁵እስከ ከማግለጥው ወር ይስ ይሰላምና፡ ከማግለጥው ወር አብዛ፡ ¹⁶እርሱ በርሳታዊሁ፡ በመሰማማች ነሩ፡ ብቻተዋቂ እው ወሰኖ ከስ ወር አብረታዊሁ ለመሆን ፍቃቀ እናፌ አቶታዊው፡ በራሳታዊሁ፡ አቶታዊው፡

11:36 **C^oM**16:27:
1**ΦC^o**8:6:11:12:
λ.λ.3:21:**ΦA**1:16:
1**m.Φ**1:17:
1**λ.Φ**5:11:**Φ**02:10:
λ.λ.1:25:**λ.λ.**5:13:

12:1 $\text{c}^{\text{m}}\text{z}^{\text{b}}\text{6}^{\text{d}}\text{:13}$:
16:19: $\text{h}^{\text{a}}\text{L}^{\text{b}}\text{4}^{\text{c}}\text{:1}$:
1 $\text{P}^{\text{c}}\text{6}^{\text{d}}\text{:20}$:
1 $\text{A}^{\text{b}}\text{P}^{\text{c}}\text{2}^{\text{d}}\text{:5:11}$:

12:2 $\text{h}^{\text{a}}\text{d}^{\text{b}}\text{4}^{\text{c}}\text{:23}$:
5:17:1 $\text{P}^{\text{c}}\text{1}^{\text{d}}\text{:20}$:
2 $\text{P}^{\text{c}}\text{C}^{\text{d}}\text{:10:2}$:
1 $\text{m}^{\text{a}}\text{P}^{\text{b}}\text{5:4:1}$ $\text{A}^{\text{c}}\text{T}^{\text{d}}\text{:14}$:
1 $\text{P}^{\text{c}}\text{2}^{\text{d}}\text{:15}$:

12:3 $\text{c}^{\text{m}}\text{z}^{\text{b}}\text{15:15}$:
1 $\text{P}^{\text{c}}\text{C}^{\text{d}}\text{15:10:1}$ $\text{P}^{\text{c}}\text{2:9}$:
 $\text{h}^{\text{a}}\text{L}^{\text{b}}\text{3:7:4:7:1}$:
1 $\text{A}^{\text{b}}\text{P}^{\text{c}}\text{4:10:11}$:

12:4 $\text{c}^{\text{m}}\text{z}^{\text{b}}\text{2:12:14}$:

12:4 יְהֹוָה צְדִקָּה 12:12-14;
הַלְּאָה 4:16;

12:5 1 פֶּסֶחֶת 6:15;
10:17-18; 12:12-20; 27:
הַלְּאָה 2:16; 44:25;
5:30; פָּאָז 15;

12:6 1 יְהֹוָה 7:37;
12:4-8; 10:1; הַלְּאָה 41:11;
הַלְּאָה 4:10; 11:1;

12:7 הַלְּאָה 4:11;

12:8 שְׁמַע 11:23;
13:15-15; 15:32;
פָּאָז 8:29; 19:5-13;

12:9 שְׁמַע 97:10;
הַמְּפֻנָּה 15;
פָּאָז 6:6;

13:10 מְלֵא 5:21; 22:
1 m. פָּרָעָה 15;

12:10 שְׁמַע 113:1;
הַלְּאָה 2:3-1; הַלְּאָה 9:
בְּ113:1; הַלְּאָה 12:23;

12:11 שְׁמַע 18:25;

12:12 לְפָנֵי 18:11;
כְּמַעֲזֵב 2;
הַלְּאָה 10:32; 36:1;

12:13 שְׁמַע 14:10;
הַלְּאָה 31:32;

12:14 שְׁמַע 24:17;

1 m. פָּרָעָה 2:15-10;
הַלְּאָה 12:13; הַלְּאָה 49:9;

12:15 שְׁמַע 10:20; 25:

12:16 פֶּסֶחֶת 3:
הַלְּאָה 2:1; כָּרָגָן 5:5;

12:17 שְׁמַע 13:11;

12:17 $\Phi^{19:}$
 $\#^{\alpha}20+22+24+29:$
 $2\Phi^C8:21$

12:18 $\eta C9:50:5$
 $C\omega^{\alpha}14:19$

12:19 $\Phi^{17:}$
 $\#^{\alpha}50+19:1$
 $\#^{\alpha}19+18:$
 $\#323:35:$
 $1\eta^{\alpha}26+10:1$
 $\#^{\alpha}20+22+24+29:$
 $9+1\Lambda C51:56$

12:20 $\#o23:4:$
 $\#^{\alpha}21+22:1$
 $\#^{\alpha}5+14+1\Phi^{\alpha}6:27$

¹⁷ለማግኘም ክፍን በክፋል አትመልበ፡ በዚ
ሁሉ ፈቃጥ በረት የሚተውን ነገር ለማግኘም
ተታ፡ ¹⁸በቃልቃሁሉ በበካላቃችሁ ካለው
ሁሉ ጥር በላላም እና፡ ¹⁹ውያድቁቸው ሆኖ በነገ
አዘጋጅው ቅመ ፈንታ ስጋጋ እንዲ አጥብቀል፡
“በቀል የእኔ ነው፡ እኔ በደራሱን እመል
ለሁ.” ይላል ጥሩ ተብሎ ተደርሱልና፡
²⁰የፈቅድበት፡

**“በኢትዮ በ-ቤት አብዛዣ፡
በ-መግምገም አውጭዎ፡፡
ይህን በማድረግ-ሆኑም የእናት፡ ፍቃም
በ-ቤት ላይ ተከም-ረለሁ፡፡”**

**“ከፌተኛ በመሳካም አስተዳደር እንዲ
አተስተና፡፡”**

13 ማንኛውም ሰው በሁልበኩን ለለት
ስምምነት መግባት ይገባዋል፡ እነዚ
እኩልቻይ ካላሆነ በቀር ለልማን የለም፡ የለ-ትም በ
የለ-ትም በለ ለልማት በለንካዕስ የተ-
ያመ ፍቃው፡፡ ²ለላዘህ፡ በላለ ለልማን
ለይ የሚያምው በለንካዕስ ለርሱት ላይ
ማጠች ነው፡ ይህን የሚያደርግ-ትም በራ-
ሳትው ላይ ፍርድን ያመሳለ፡፡ ³ገንዘብ ክፍ-
ለሙዳድ ጋዜጣ መልካም ለሚያደርግ የሚ-
ያደረኝ እየደለለምና፡፡ በለ ለልማንን እና
ታት-፳፻ ተፈልጋለሁን? እንጂየቅሰ መልካ-
ምን እኩርማ፡ እርሱም የመለያንኑል፡ ⁴እርሱ-
ለአንተ መልካምን ለማደረግ የለንካዕስ
አገልግሎ ነው፡፡ እንደ የገኘ ክፍ በታደርግ
ጥሩ፡ የዚንያቱም ሲፈሩት በከተማ እልታ-
ቀም፡፡ ክፍ የሚያደርግውን ለመቀጥ-
ጥቀዣ መማርሱ የሆኑ፡ የለንካዕስ እን-
ደረኝ ነው፡፡ ⁵ለላዘህም ቁጥት-ን በመፈጸት-
በቻ ማይኝ፡ ለገልጻ ላይ ለላለ ለልማት
ና መግባት ተገቢ ነው፡፡

“በገበር የሚታከናወ-ትም ድጋፍ ለዘመ
በለ ለልማት-ና፡፡ በዘመ ተማሪ ላይ የተመማሩ-
የለንካዕስ እገልግሎት ፍቃው፡፡ ⁷ለለም
የገልጻ የሚገባውን ሰጠ፡ የገበር ከዚና የገ-
በር ቀረቡ ከሆኑም ቀረቡ፡፡ መፈጸት
ለማግባው መፈጸ-ትን፡ ከገበር ለማግባው-ም

ЛУЧШИЕ ТВОРЧЕСТВА

8ՀՅՆ ՈՉԴՐՄ ԻՄՓՁՔ ՈՓԸ ՔՊՂՅԱ
13:1 8ՀՀ2:21 4:17 ՔԲ19:11 ԵՒ3:1 ԱՔ2:13 14:
13:2 0016:8 13:3 1ԱՔ2:14 13:4 1ԱԽ4:6
13:5 ՔՊ24:21:22 13:6 ԿԳ22:17 13:7 ԿԳ6:7:25:
22:17:21 ԱՔ23:2 13:8 ԿԱ10: ԿԳ5:43:
ՔԲ13:34:ՔԱ3:14

ՂՅԱՅՆ ՈՂԿԱՆԻՒԹԵՍ ԹՈՎԵԳ ԲԵՐՅ
ԱՅՀ ԽԾՈՔԻ ՀՅԵՒՔՎՈՐԻԴՄԱ ԽԾՈ ԱԾ
ԳԴՄ ԴՎՈՌԱ:: ՑՂԱՐՔ ՔԱՌՈՄԹ-Դ
ՔԱՌԱ ՔԱ ՔՋԵ ԱՅՀ ՈՂԿԱՆԻՒԹԵ ԽՄ-
ԴԻ Ո.Ա ԽԾՈՔԻ ՔԽԵՄ-Դ ՀՂԱՅԵ
ՀՅԵ ՄՄ ԽՎՐԵՔՆԱՄ: ԶՅԵՍՄ ՀԱ-
ԿՈ ՈՂԿԱՆԻՒԹԵ ՈՂ ԹՈՎԵԳ ԲԵՐՅՈՒԴ-
ԻՒԹ: ԽՄ: ՀՅԵՍ Դ-ՊԼ ՀՅԵ Դ-Ա:
“ՈՂԱԿԱ ՈՂԿԱՆԻ ՄԵԽԻԾ ԽՄՈՎՅՅԱԼՍ:

ለስምዕም እዘምራለሁ::”
፩ ደግሞም::
“እኩባብ ሆኖ፣ ከእቱበት ጋር ይስ
የተረዳ ይገልጻል::”

¹¹እንደ ገዢው፣
“እኩዣዎም ሁሉትሁ ቤታን አመሰግኝ፤
አሁን በላ ወይም ተ” ይልሉ..

¹²ՀՈՅ, ՔՈՅ ՀՅԱՍՏԱՆ ԵՊԱՅ:

የእናይ ሥር ይመጣል;
በእርስዎ አሳዛቢ ተሰራ ያደርጋል.”
ይላል::

¹³በእርሱ በመታመናቸው የተሰሩ እያወቀ
ደስታንና ለላምን ሁሉ ይመለባቸዋል ይገኘ

ወ-ም በመንጻለ ቁጥ-ሰ ገይል ተስፋ ተቻራ
ፍርድ እንዲፈለግኝ-ሁ ነው::

የእኩዣ አገልጻይ የሁንጻው እውለስ
14 ወንድ-ሞች ሆኖ፣ እናንተ ልሳቸው በበ
ገነት የተሞላቸው፣ በበወ-ቀት ሁሉ እንደ

ተምሳቸውን አንዳ ለሰውን ለመምከር ተለዋጭ የጥናው መሆኑን እኔ ሲሆ ማግበኛ ሁኔታ ነው፡፡¹⁵

መወረት፡ እንደ ገና በሰበሰቻም ዘንድ
በእንዳንደ ጥሩም ገዢ በደኝነት የሸጻው

||Ըստ ՀՅՈՒ.|| ՓՏՀ.|| ԴՎՃԱԼՈՒ.|| ԱՐԴՅՈՒՆՈՒՅՆ

15:3 **מִנְחָה** 69:9
 2**פְּרִזְבֵּת** 8:9
15:4 **כְּרֻבִּים** 23:24
15:5 **כְּרֻבִּים** 12:16:
 1**פְּרִזְבֵּת** 10:
 2**פְּרִזְבֵּת** 13:11:
 ל**אַלְפִּים** 3:12**אַלְפִּים** 2:2:
פְּרִזְבֵּת 14:1**אַלְפִּים** 3:8
15:6 **מִנְחָה** 34:3:
אַלְפִּים 1:6
15:7 **כְּרֻבִּים** 14:1
15:8 **מִנְחָה** 15:24:
 ד**רְשָׁעָת** 3:25; 26:
 2**פְּרִזְבֵּת** 1:20
15:9 2**מִנְחָה** 22:50:
 א**לְפִי** 18:44:9
 א**לְפִי** 9:8; **כְּרֻבִּים** 29:
15:10 **מִנְחָה** 32:43:
 ל**אַלְפִּים** 66:10
15:11 **מִנְחָה** 117:1
15:12 **אַלְפִּים** 11:10:
 א**לְפִי** 5:5; **כְּרֻבִּים** 12:21
15:13 **פְּרִזְבֵּת**:
כְּרֻבִּים 14:17:
 כ**רְשָׁעָת** 2:4; 14:20:
 1**פְּרִזְבֵּת** 5:
15:14 **אַלְפִּים** 5:9:
 ב**רְשָׁעָת** 7:2; **פְּרִזְבֵּת** 1:1
15:15 **כְּרֻבִּים** 12:3
15:16 **פְּרִזְבֵּת**:
 ל**אַלְפִּים** 66:20;
 ב**רְשָׁעָת** 9:15; **כְּרֻבִּים** 1:1

15:17 **ՃՃ** 3:1
ծ՛օ:2:17

15:18 **հր** 15:12:
21:19; **Ը** 1:5:
16:26

15:19 **Փ** 13:
Քհ4:48:
Ժ 22:17-21:
19:11; **Ց** 2:12

15:20 **Ը** 1:15:
2:8; **Ը** 10:15:16

15:21 **Հ** 5:25:15

15:22 **Ը** 1:13

15:23 **հր** 19:21:
Ը 1:10:11

15:24 **Ք** 28:
1:Ք 16:6:
Ե: 3:13

15:25 **Ժ** 19:21:
24:17; 9:13

15:26 **Ժ** 16:9:
18:12; 24:17

15:27 1:Ք 9:11

15:28 **Փ** 24

15:29 **Ը** 1:10:
11

15:30 2:Ք 1:11:
15:22; **Ք** 4:8:
4:12

15:31 **Փ** 25:
Ժ 9:13:24:17:
2:Ք 1:10:2:Ք 3:2:
1:Ք 3:11:2:Ք 2:29:

ԱՅՀ. ԴԳՊԵՐՆԻ. ՔՂՄ. ՄԱԽՎԾԻ. ՀՅԱՄՆ.
ԿՈՒ:

¶¹በዚህ ስትነትዎችን በማግኘት የዘርሱ
ቁ እያወሰን እመካለሁ:: ¹⁸በተናገሩሁ-ተና
በደረሰባው-ት ነገር አኩም በስተቀከበኬ እና
ይታዙ፡፡ ከርሱቁ በእኔ ሆኖ ካደጋመው-
ወጥር ለጋ ለመግኘር እልፈፋርም፡፡ ¹⁹ይህም
የሁወው በመግኘል ቅዱስ ገራድ፣ በምላሽ
ቁ-ቁ በታወሙ-ት ነገር፡፡ በዘመኑ ሆኔታ
ከአየሩ-ሳይም እስከ እላዋጅቁ ከዚያ ደረሰ
የክርሱቁን ወጪዎላ ፈጻሚ ለሚከናወሁ::
²⁰ልላው በማለው መሠረት ላይ እናጋል
ገዛ በየ፡ ከርሱቁ የልተጠረዥ-ት በጥራ-
መንጋል መሰብከ የዘመኑ ሆኖታ-
²¹ይልቀቃም፡-

“በለ አርብ ወልተኞችናው የዚያድ
የልሰሰምና የሰተውላለ” ተብሎ
አንዳ ተጽሑስ ነው::
²²በዘመኑም የሚከናወት ወደ እናገኑ አንዳል
መማ በዘመኑ ገዢ ተከላከሉ::

ԵՊՈՅ ԱՄԵՐԻԿԱ ՔԱՂԱՔ-ԸՆԴ ՃԳՆ

۱۸ گلی: سوچنی ۳۰

ԸՆԿ 16:27

1072

Առջիկամունք ՀՅԱՀՈՒ ՈՅ ԹԱՌԻ ԱՄԴ
ԽՄԱՆԻ ՈԽԹՈՒ ԽԵԾՈՒՔՈ ՈԽ-Ա ՃԱՋԱՐՈ

16:27 ԸՆԿ 11:36

Խ-ՈԾ ՅԵ-ԴԻ ԽՄԱՆ: